



June 15/2015

ለዶክተር ብርሃኑ ነጋ - የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር፤

ለአቶ ነግምን ዘለቀ - የኢሳት ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅ፤

ላለፉት ሃያ አራት አመታት የኢትዮጵያን ህዝብ ረግጦ እየገዛ ያለውን የህወሃት አገዛዝ ለማስወገድ በሚደረገው ትግል አዲስ ድምጽ ሬዲዮ ያበረከተው አስተዋጽኦ ለእናንተ መናገሩ አስፈላጊ አይሆንም። ይህ ሬዲዮ ሁለታችሁም የምትመሯቸውን ድርጅቶች መፈጠራቸውን ከማስተዋወቅ አልፎ ዛሬ ለደረሱበት ደረጃ ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ግምባር ቀደም ጣቢያ መሆኑን የማትዘነጉት እና ህዝብ የሚያውቀው ህቅ ነው። ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያውያን የመናገር መብታቸው እንዲከበር፣ ያልወደዱትን የመቃወም የወደዱትን ደግሞ የመደገፍ ተፈጥሯዊ መብታቸው እንዲከበር ሁለታችሁም ህይወታችሁን የምትሰጡለት አላማችሁ መሆኑን በየተገኛችሁበት ህዝባዊ ስብሰባ ቃል የገባችሁለት ሃቅ ነው። እነዚህ መብቶች እንዲከበሩ አዲስ ድምጽ ሬዲዮ እና መስራቹ አበበ በለው ላበረከቱት አስተዋጽኦ ሁለታችሁም መስከራችኋል። በድርጅታችሁ ስምም ሽልማት አበርክታችሁልናል።

ዛሬ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላትም ህይወታቸውን ለመስጠት ተነስተዋል የተባለለት አላማም ኢትዮጵያውያን የመናገር መብታቸው እንዲከበር ነው። ይህ መብት ሳይሸራረፍ እንዲከበር እናንተም ሆናችሁ ኢሳት በየቀኑ ለህዝብ የምታስተምሩት ጉዳይ ነው።

እነዚህን መብቶች ለማስከበር ባደረግነው ትግልም ግፊኛው የኢትዮጵያ አገዛዝ እኔ አበበ በለውን የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር ነህ ፣ ከኤርትራው ገዥ ኢሳያስ ጋር በመሆን በኢትዮጵያ በህዝብ የተመረጠን መንግስት በሃይል ለመጣል ይታገላል በማለት ሁለታችሁ ያላችሁበት ከአስራ አምስት ጀግኖች ጋር በአንድ መዝገብ ተከሰኝ፤ ዶክተር ብርሃኑ በሞት፣ እኔ በአስራ ሰባት ዓመት፣ አቶ ነግምንን በአስራ አራት ዓመት እንድንቀጣ መወሰኑም አይዘነጋም።

በቅርቡ ግንቦት ሰባት ከአርበኞች ግምባር ጋር በመሆን በኤርትራው ገዥ አቶ ኢሳያስ በሚደረግ እርዳታ በትጥቅ ትግል ህወሃትን እንደጋለን የሚለውን እንቅስቃሴ ለህዝብ ይፋ ሲያደርግ እና በተደጋጋሚ በኢሳት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ህዝብ እንዲደግፈው ብቻ በተደጋጋሚ ሲገለጽ፤ እንዲሁም ለአለፉት አርባ አመታት ኢትዮጵያን ወግተዋል አገሪቱን በሃይል ከፋፍለዋል በአንደበታቸው ኢትዮጵያን ለመቶ ዓመት የሚያተራምስ የቤት ስራ ሰጥቻታለሁ በማለት የተናገሩት ኢሳያስ ምንም የሚጸጽታቸው ነገር በኢትዮጵያ ላይ እንዳልፈጸሙ በኢሳት መናገራቸው ይታወሳል። ይህንን የሰሙ ኢትዮጵያውያን ድጋፋቸውን እንጅ ተቃውሟቸውን በኢሳት ማስማት ሲከለከሉ መስዋእትነት የከፈሉትን የመናገር መብት በመጠቀም ተቃውሟችንን በአዲስ ድምጽ ሬዲዮ እና በዳላስ ከተማ ህዝባዊ ስብሰባ አድርገን ጥያቄ እንዳለን በይፋ በመግለጻችን ድርጅታችሁን እንደግፋለን በሚሉ እና ድርጅታችሁ አባላት ነን በሚሉ የየከተማው ተወካዮቻችሁ እያደረሱበን ያለውን ከኢትዮጵያዊ ጨዋነት የማይጠበቅ ስድብ እና ስም ማጥፋት እየሰማችሁት እንደሆነ ጥርጥር የለኝም።

ይህ በጣም የሚያሳፍር ማስፈራራት እና ስም ማጥፋት ለምንታገለው አፋኝ ስርዓት በር ከመክፈቱም አልፎ የእነ እስክንድር ነጋን፣ የእነ ርዮት አለሙን እና የሌሎችንም የመናገር መብታቸውን በመጠቀማቸው ብቻ የታሰሩትን ወገኖቻችን ያለአግባብ መታሰር ዋጋውን የሚቀንስ እና የእናንተ ድርጅት የሚያመጣው ነጻነት ሳይሆን ሌላ አፈና ነው ብለን እንድናምን የሚጋብዝ ሆኖ ተሰምቶኛል። ልክ አይደለም ቀይሩት ያልነውን አፈና እኛ ስናደርገው ልክ ከመሰለን በአፋኞች የታፈነውን ህዝብ ነጻ ልናወጣው ሳይሆን በተራችን ልናፍነው እንደሆነ እየገነገርነው ነው።

ስለሆነም ይህን በተቃዋሚው መሃል የማይበርድ ልዩነት ሊያስነሳ የሚችል ስርዓት የጎደለው የአባሎቻችሁ እና የደጋፊዎቻችሁ ስም ማጥፋት እና ስድብ በሰለጠነ ወይይት፣ ከተቻለም በክርክር እንዲተካ ካልሆነም ደጋፊዎቻችሁ እና አባሎቻችሁ የሌሎቻችንን ሃሳብ የመግለጽ መብት እንዲያከብሩ በግልጽ እንድትተባበሩን በምትታገሉለት እና የነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች በታሰረበት አላማ ስም እጠየቃለሁ።

ለዚህ ችግር መፍትሄ ለመስጠት በኢሳት እና በአዲስ ድምጽ በአጭር ጊዜ ቀርባችሁ ጉዳዩን መስመር እንድናስይዘው ፈጣን ትብብራችሁን እንድታሳዩኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ።

አበው ሲተርቱ ሳይቃጠል በቅጠል ይላሉ እና እኛም ተያይዘን ሳንነድ እሳቱን አብረን እናብርድ እላለሁ።

“I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it”. Voltaire

አበበ በለው

የአዲስ ድምጽ ራዲዮ መስራች፤ ከ9ኙ የኢሳት መስራቾች አንዱ

ግልባጭ

- ለአዲስ ድምጽ ራዲዮ የድጋፍ ኮሚቴ
- ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ
- ለኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ
- ለኢትዮጵያ የሽግግር ምክር ቤት
- ለኢትዮጵያ ነጻ ጋዜጠኞች ማህበር
- ለፕሮፊሰር አለማየሁ ገ/ማሪያም
- ለዳኛ ብርቱካን ሚዲቅሳ
- ለዳኛ ወልደሚካኤል መሸሻ
- ለዳኛ ፍሬህይውት ሳሙኤል
- ለጋዜጠኛ ሙሉጌታ ሉሌ
- ለጋዜጠኛ አብራሃ በላይ
- ለጋዜጠኛ ከንፉ አሰፋ
- ለጋዜጠኛ አበበ ገላው
- ለጋዜጠኛ አዲሱ አበበ
- ለጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና
- ለጋዜጠኛ ሰርካለም ፋሲል
- ለጋዜጠኛ ሄኖክ አለማየሁ
- ለጋዜጠኛ ሃብታሙ አሰፋ

ማሳሰቢያ፡ ይህ መልእክት ለመገናኛ ብዙሃን እንዳይውል አዲስ ድምጽ ራዲዮ በአክብሮት ይጠይቃል።